

ሃሎ ሲያትል ፤ ሃሎ ደቡብ አፍሪካ ወንድሞቻችን የበላው የቀን ጅብ መጣ!

Oct 13, 2017

ከዚህ ቀደምም ይህን መሰል ቡታ አሰምተን ነበር ። የሰሙን ወግኖቻችን የልመና አቁማዳውን ይዞ የመጣውን ግንቦት 7 አሳፍረው ባዶ እጁን መልሰውታል ። ግን ይሉኝታና ህሊና ብርሃኑ ነጋ የሚባል ግለሰብን መቸም አያውቁትም ። ቀፊታሞቹ ናምንና አዚዝ ሻዕቢያው ያው ናቸው ። አለቃቸው የማነ ገብረአብም በኤርትራውያን እየተደበደበና እየተጋለጠ በመዋረድ ላይ ነው ። እሰየው እንላለን ።

ብርሃኑ ነጋ በመጨረሻው ቅዳሜ በሲያትል የገንዘብ ስብሰባ ዘመቻ ይኖረኛል ብሏል ። ይህ ከባድ ድፍረትና ንቀት ነው ። ወያኔ 26 ዓመት ንቅን ጎንደር ቡከንነቱን አጋልጦት ይኸው የሚይዘው የሚጨብጠው ጠፍቶት አለ ። ብርሃኑ ገና አልተነፈሰም ። ይህ ወርባላ የአጋሚዶዎች መጋዣ ወንድሞቻችንን ተስፋ ላቀው አስረሰን፤ ዳኛ አያሌውን ን ይዘው አጣናው ሸንቄጤን በሻዕቢያ ዘበኞች ካስገደለ በኋላ ዓይኑን በጨው አጥቦ ምን ልትሆኑ በሚል ታብዮ ገንዘብ አምጡ ሊል ወደ ሲያትልም ወደ ደቡብ አፍሪካም ሊያቀና ተዘጋጅቷል ። ምነው ጎበዝ? ይቀለደብን እንዴ እስከዚህ ! ከዚህ ቀደም ኮለኔል ታደሰን ሻዕቢያ ደብዘን ሲያጠፋ ኮለኔሉ በሻዕቢያ ላይ መፈንቅለ መንግስት ሲያዘጋጅ ተደርሶበት ነው ብሎ ለሻዕቢያ ጥብቅና መቆሙን አንረሳም ። በሲያትልና ደቡብ አፍሪካ ያሉ ሀገር ወዳዶች ሞተው ነው ተኝተው ሊታገሉ የሄዱትን ወገኖቻችን አስረሸኖ ሲያባቃ ሳይፍር ገንዘብ አምጡ ሊለን የተነሳው። እንዴት ይኸ ሊሆን ይችላል? ስብሰባውን ባዶ ማስቀረት ሲገባ አስፈላጊውም ይህን ወሽካታ መቅጣትና ማራገጥ ነበር የሚገባው ። በስካይፕ ብሎ ያው ፈሪ ነውና ከቀረም ለእሱ ስብሰባ አዳራሹን ባዶ ማድረግና ተባባሪዎቹንም ማውገዝና ማዋረድ ይገባል ።

አዚዝ መሃመድ በውልደትም በአቋዋምም ኤርትራዊና-ሻዕቢያ ነውና ለውድ ሀገሩ ለኤርትራ እየሰራ ያለ ዝቃጭ ነው ። ንአምን ዘለቀ በሸፋን ስም ደረጃ ራሱን መንግስቱ የሚል ወራዳ ነውና ስለእሱ ብዙም መተቸት አስፈላጊ አይደለም ። በኤርትራ ስብሰባቸው አርበኞች ግንባርን አፍነው ራሳቸው በራሳቸው እንደ ወያኔ የተመራረጡትን በኢትዮጵያትርዮት ድረ ገጽ ማንበብ እንችላለን ። የወንጀለኞችና ሆዳሞች ጥርቅም እርስ በርስ ሲሸሸጉ ነው የታዘብነው ። ዘፋኙ ሻምበል ደግሞ ሀገሩ ሆዱ ነውና፤ የሻዕቢያ አድናቂም ሆኗልና፤ ታሪክ ይፍረደን ይል የነበረውን ረስቷልና፤ ክዷልና ከእንግዲህ ወዲህ እሱን ጋባኝና አዘፋኝ በወገኖቻችን ደም ቀላጅ ተብሎ ይወገዛል ። መቲ የተባለችው ሚዳቋም ይቺ ልጅ ጎበዝ ተብላ ልትደነቅ ጎህ ሲቀድ ፈጥና ወደ ጭለማ ገብታ የሻዕቢያና የብርሃኑ ሰለባ ሆናለች ። ውጉዝ ከመ አርዮስ ! ሌሎቹም በይፋ ወጥተው ብርሃኑንና ሻዕቢያን እስካላወገዙ ድረስ ስማቸው በከሀዲዎች ዝርዝር ውስጥ ይቀመጣል-- ቀናችን ሲመጣም ቅጣታቸውን ሕዝብ ይሰጣቸዋል ።

ሲያትል ደቡብ አፍሪካ ብርሃኑን ማእቀብ አድርጉበት፤ አውግዙት ። የገደላቸውን ወገኖች ደም ክፈል በሉት። ባለበት ሀገርም ወግኖችን አስገድሎ መምጣቱን በማጋለጥ ክሰሱት ። ይህ በግል ሕይወቱ እንኳን ቤተሰቡን ሊጠብቅ ያልቻለ አለሌ የሆነ ማፈሪያ ከፖለቲካው መድረክ ተወግዶ እዚያው በክኔል በሚለው ቦታና ተራራ ሱባኤ እንዲገባ ይሁን ። ግንቦት 7 የኢትዮጵያ ጠላት ድርጅት ነው ። በብርሃኑም የሚመራውና በቁጥጥሩ ያለው ኢሳትም በነጻ መቆምና መስራት አልቻለምና ማዕቀብ ይጣልበት፤ እሳት መቀመቅም ይግባ ። በግንቦት 7ና በነፍስ ገዳዩ ብርሃኑ ነጋ ላይ ሙሉ ቁጣችን ገሃድ ይሁን ። እስከመቼ የሻዕቢያ ጅሌዎች መጫወቻ እንሆናለን ?

በግፍ የተገደሉትን እነ ተስፋን እንበቀል !
በልሁ አበጋዝ
ቨርጂኒያ፤ አሜሪካ